



የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETTE

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ሀያ ዘመነኛ ዓመት ቁጥር ፰
አዲስ አበባ ጥር ፳፮ ቀን ፪ሺ፲፭ ዓ.ም

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

29th Year No.8
ADDIS ABABA 3rd February, 2023

ማውጫ

አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፪፻፹፫ / ፪ሺ፲፭

የመንግሥት እና የግል አጋርነት አዋጅ (ማሻሻያ) አዋጅ.....ገጽ ፲፬ሺ፮፻፪

Content

Proclamation No. 1283/2023

Public Private Partnership Proclamation
(Amendment) ProclamationPage 14602

አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፪፻፹፫ / ፪ሺ፲፭ ዓ.ም

የመንግሥት እና የግል አጋርነት አዋጅን ለማሻሻል

የወጣ አዋጅ

የመንግሥት እና የግል አጋርነት አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፸፮/፪ሺ፲፮ ማሻሻል አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት አንቀጽ ፶፭(፩) መሠረት የሚከተለው ታውጧል፡፡

፩.አጭር ርዕስ

ይህ አዋጅ “የመንግሥት እና የግል አጋርነት አዋጅ (ማሻሻያ) አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፪፻፹፫/፪ሺ፲፭” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

፪.ማሻሻያ

የመንግሥት እና የግል አጋርነት አዋጅ (ማሻሻያ) አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፸፮/፪ሺ፲፮ እንደሚከተለው ተሻሽሏል፡፡

፩/ አንቀጽ ፪ ንዑስ አንቀጽ ፪(፲፰) ቀጥሎ አዲስ ንዑስ አንቀጽ ፪(፲፱) ተጨምሯል፡፡

PROCLAMATION NO. 1283/2023

A PROCLAMATION TO AMEND THE PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP PROCLAMATION

WHEREAS; it is found necessary to amend the Public Private Partnership Proclamation No. 1076/2018,

NOW THEREFORE, in accordance with Article 55 (1) of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, it is hereby proclaimed as follows.

1.Short title

This Proclamation may be cited as “Public Private Partnership Proclamation (Amendment) Proclamation No. 1283 /2023”.

2.Amendment

Public Private Partnership Proclamation (Amendment) Proclamation No.1076 /2018”is hereby amended as follows.

1/ a New Sub Article 2(19) is added after Sub Article 2 (18) of Article 2.

የገንዘብ ዋጋ
Unit Price 59.00

ነጋሪት ጋዜጣ ፖ.ሣ.ቁ. ፹፱፩
Negarit G. P.O.Box 80001

፲፱/ “ቀጥተኛ ድርድር” ማለት ከግል ባለሀብት ወይም ከተዋዋይ ባለሥልጣን ወይም መንግስት እና ግል አጋርነት ዳይሬክቶሬት ጄኔራል የመነጨ የመሠረተ ልማት ዝርጋታ ወይም የሕዝብ አገልግሎት የሚሰጥ ፕሮጀክትን በውድድር ላይ የተመሠረተ ሳይሆን እንደአግባብነቱ በቀጥታ ከአንድ ወይም ከአንድ በላይ ከሆኑ ውስን የግል ባለሀብቶች ጋር በሚደረግ ድርድር የግል ባለሀብት የሚመረጥበት መንገድ ነው።

፩/ ከአንቀጽ ፬ ንዑስ አንቀጽ ፪ ተራ ፊደል “ለ” ቀጥሎ የሚከተለው አዲስ ተራ ፊደል “ሐ” ተጨምሯል።

“ሐ) የመንግሥት የልማት ድርጅት ከግል ባለሀብት ወይም ከውጭ አገር መንግሥት ወይም ከውጭ አገር መንግሥት የልማት ድርጅት ጋር በመሆን በሚያቋቁመው የጋራ ልማት ድርጅት ወይም ከባንያ የሚያከናውነው የንግድ ሥራ፤”

፪. አንቀጽ ፰(፩) የመንግሥት እና የግል አጋርነት ቦርድ አካላት ዝርዝር በሚከተለው ተተክቷል፦

- ሀ) የገንዘብ ሚኒስቴር፤
- ለ) የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ፤
- ሐ) የፕላንና ልማት ሚኒስቴር፤
- መ) የውሀና ኢነርጂ ሚኒስቴር፤
- ሠ) የሠላም ሚኒስቴር፤
- ረ) የትራንፖርት እና ሎጂስቲክስ ሚኒስቴር ፤
- ሰ) የከተማ መሠረተ ልማት ሚኒስቴር፤
- ሸ) የግሉን ሴክተር ከሚወክሉ ተቋማት በሚኒስቴሩ አማካኝነት የሚመረጡ ሁለት አባላት።

፫/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ /፩/ እና /፪/ ቢኖርም ቦርዱ በሁለትዮሽ የመንግሥት ለመንግሥት የኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ አማካኝነት ወይም ከግል ባለሀብት ጋር በሚደረግ ቀጥተኛ ግንኙነት በተደረሰ መግባባት መሰረት የቀረበ የፕሮጀክት ሐሳብ ቢተገበር ፕሮጀክቱ በፍጥነት ፋይናንስ እንዲያገኝ በማስቻል የሕዝብ አገልግሎት ጥቅም እንደሚያስገኝ ሲታመንበት

19/ “Direct Negotiation” means a selection of private party or private parties for direct negotiations to engage in development and implementation of infrastructure or public service projects initiated by the private party, contracting authority or Public Private Partnership Directorate General.

1/ New paragraph (c) is added after paragraph (b) of Sub Article (2) of Article 4.

c) Business activity conducted by a joint venture or a company established by public enterprise in conjunction with a private party or a Foreign Government or a public enterprise of a Foreign Government.”

2/ Article 8 Board Members of Private Public Partnership :

- A) Ministry of Finance,
- B) National Bank of Ethiopia ,
- C) Ministry of Planning and Development,
- D) Ministry of Water and Energy,
- E) Ministry of Peace ,
- F) Ministry of Transport and Logistics ,
- G) Ministry of Urban Infrastructure,
- H) Two board Members appointed by the Minstry from Private Sector.

3/ Notwithstanding Sub Articles (1) and (2) of this Article, The board may permit the implementation of a project proposal through direct negotiations if it is believed to benefit public interest and ensure quick financing in accordance with understanding reached through Bilateral Government Economic Cooperation

በቀጥተኛ ድርድር በመንግሥት እና የግል አጋርነት እንዲተገበር ሊፈቅድ ይችላል፡፡

፬/ በቀጥተኛ ድርድር በመንግሥት እና የግል አጋርነት እንዲተገበር ለዞርዱ የሚቀርብ የፕሮጀክት ሐሳብ ከአገሪቱ አጠቃላይ የልማት ዕቅድ እና ስትራቴጂ ጋር የተጣጣመ መሆን ይኖርበታል፡፡

፭/ የግል አጋር በመሆን የመንግሥት እና የግል አጋርነትን ፕሮጀክት በቀጥታ ድርድር ለመተግበር ሐሳብ የሚያቀርብ የግል ባለሀብት ወይም የግል ባለሀብቶች ጥምረት የሚከተሉትን ዝቅተኛ መስፈርቶች ማሟላት አለበት፡-

ሀ) የውጭ ባለሀብት ነዋሪ በሆነበት አገር ሕግ መሠረት የተቋቋመና እንደ ኩባንያ የተመዘገበ መሆኑን የሚያረጋግጥ የመመስረቻ የምስክር ወረቀት እና በተቋቋመበት ሀገር መንግሥት የተጠቀሰውን ፕሮጀክት እንዲያለማ እና እንዲተገብር ልዩ ድጋፍ ያለው መሆኑን ሲያረጋግጥ፣ የሀገር ውስጥ የግል ባለሀብት ደግሞ ዘርፉን ከሚመለከተው የመንግስት ተቋም የግል ባለሀብቱን የፋይናንስ አቅም፣ የቴክኒክ ልምድ፣ ክህሎት እና ጥሩ ገጽታ መሠረት ያደረገ የተጠቀሰውን ፕሮጀክት በየመንግሥት እና የግል አጋርነት ማዕቀፍ መሠረት እንዲተገብር ድጋፍ ማቅረብ አለበት፡፡ ሆኖም ግን የዚህ አንቀጽ ድንጋጌ መግለጻዊ ዳይሬክቶሬት ጄኔራል የኩባንያውን ብቃት ለማረጋገጥ የሚያካሂደው ግምገማ አያስቀረውም፡፡

ለ) ፕሮጀክቱን ለመተግበር የሚያስችል በማስረጃ የተደገፈ የፋይናንስ አቅም ማሳየት የሚችል፣ በዘርፉ ሁለት እና ከሁለት በላይ ፕሮጀክቶችን የማልማት እና የማስተዳደር ወይም አገልግሎት የመስጠት የቴክኒክ ብቃት እና የሥራ ልማድ ያለው መሆን ይኖርበታል ፣

and diplomacy or through a private party project initiation.

4/ A project proposal submitted to the Board for consideration of implementation by means of Public Private Partnership using direct negotiation shall be consistent with the overall development plan and strategy of the country.

5/A Public Private or a consortium of Private Party proposing to implement a Public Private Partnership project by direct negotiation as a prospective private party shall meet the following minimum requirements:

a) A certificate of incorporation evidencing that the Private Party is duly incorporated and registered as a company in accordance with the laws of its country of residence and a document certifying that the government of the country in which the company is incorporated supports the participation of the company in the development and implementation of the project. Local Private Partners has undertaken in collaborate with concerned Government institution to support the implementation of Public and Private Partnership Project through financial capacity, technical skill and decent image. However, this Article provision shall not nullify the evaluation of the of the capabilities of the company by the Public and Private Partnership Director General.

b) To demonstrate with evidence financial status to implement the project; technical capacity and experience to develop and manage two or more projects in the area or to provide service;

ሐ) የግል ባለሀብቱ የሚያቀርበው የፕሮጀክት ሐሳብ የሀገር ውስጥ ባለሀብት ተሳትፎን፣ የአገር ውስጥ ምርት መጠቀምን እና ለኢትዮጵያውያን የሥራ ዕድል መፍጠርን በሚያበረታታ መልኩ የተቀረፀ መሆን ይኖርበታል፤

መ) የግል ባለሀብቱ ወይም የግል ባለሀብቱ ሥራ አስፈጻሚ ወይም ዳይሬክተሮች ወይም ከአምስት ፐርሰንት በላይ የአክሲዮን ድርሻ ያላቸው ባለአክሲዮኖች የፕሮጀክቱ ሀሳብ በቀጥታ ድርድር በመንግሥት እና የግል አጋርነት እንዲተገበር በቦርዱ ከመወሰኑ በፊት ወደ ኋላ በሚቆጠር የአምስት ዓመት ጊዜ ውስጥ ያላቸው ሪከርድ ከወንጀል ተጠያቂነት የፀዳ ሊሆን ይገባዋል፤

ሠ) የግል ባለሀብቱ ለፕሮጀክቱ ማስፈፀሚያ ከሚያስፈልገው ጠቅላላ ወጪ ውስጥ በብድር ለሚሸፈነው የገንዘብ መጠን ከአበዳሪው ወይም አበዳሪዎች የተሰጠ የብድር ፈቃደኝነት ማረጋገጫ ማቅረብ ይኖርበታል፤

ረ) ሚኒስቴሩ ተጨማሪ ዝርዝር መመዘኛ መስፈርቶችን በተመለከተ መመሪያ ሊያወጣ ይችላል።

፫. ከአንቀጽ ፵ ንዑስ አንቀጽ /፮/ ቀጥሎ አዲስ ንዑስ አንቀጽ /፯/ ተጨምሯል።

፬/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /፩/ እስከ /፮/ የተደነገገው ቢኖርም፦

ሀ) በሁለትዮሽ የመንግሥት ለመንግሥት የኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ አማካኝነት ወይም የግል ባለሀብቱ ጋር በሚደረግ ቀጥተኛ ግንኙነት በተደረሰ መግባባት መሠረት በልዩ ሁኔታ በቀጥታ ድርድር በመንግሥት እና የግል አጋርነት እንዲተገበር የሚፈለግ የፕሮጀክት ሐሳብ ያለው ልዩ ጠቀሜታ በመጀመሪያ በተዋዋይ ባለሥልጣን እና ሚኒስቴሩ በጋራ ይገመገማል። ሚኒስቴሩም ፕሮጀክቱ ለሕዝብ የሚያስገኘውን ጥቅም ሲያምንበት በፕሮጀክቱ ሐሳብ መሠረት ዝርዝር ቅድመ አዋቂነት ጥናት እና

c) The project proposed by the Private Party shall be developed in such a way that promotes the participation of domestic investors, the use of domestic products and the creation of job opportunity for Ethiopian Nationals;

d) The Private Party or its chief executive officer or its directors or shareholders having a participation interest representing more than five percent of the capital share of the Private Party shall have clean track record of a criminal offence in the last five years prior to the decision of the Board to endorse the project to develop and implementation through direct negotiation;

e) The Private Party shall produce evidence of financing from the lender or lenders for the portion of the total cost of the project that is financed by loan;

f) The Ministry may prescribe by Directive additional requirements.

3. New Sub Article (7) is added after Sub Article (6) of Article 40.

7) Notwithstanding the Provisions of Sub Articles (1) - (6) of this Article;

a) A project proposal desired to be implemented by direct negotiation within the framework of Public Private Partnership in accordance with understanding reached through Bilateral Government Economic Cooperation and Diplomacy or through direct initiation by a private party, shall at first be evaluated by a Contracting Authority and the Ministry for its special significance. If the Ministry determines that the project proposal is particularly beneficial to the public, it shall direct detailed pre-feasibility study to be

የግል ባለሀብቱን የቴክኒክ፣ የፋይናንስ እና የሕግ አቋም መግለጫ በመንግሥት እና የግል አጋርነት ዳይሬክቶሬት ጀነራል እና በተዋዋይ ባለሥልጣን በጋራ እንዲዘጋጅ ያደርጋል፡፡

conducted on the project proposal and the profile of the private party giving general information on the technical, financial and legal standing of the private party to be prepared jointly by the Public Private Partnership directorate General and the Contracting Authority.

ለ) ሚኒስቴሩ በቀረበው የፕሮጀክት ሐሳብ ላይ የተካሄደውን የቅድመ አዋቂነት ጥናት እንዲሁም የፕሮጀክቱን ሐሳብ ስላቀረበው የግል ባለሀብቱን የቴክኒክ፣ የፋይናንስ እና የሕግ አቋም አጠቃላይ መረጃ የሚሰጠውን የኩባንያውን ገዕታ በመገምገም የግምገማውን ውጤት ለቦርዱ ለውሳኔ ያቀርባል፡፡

b) The Ministry shall evaluate the pre-feasibility study conducted on the project proposal and the profile of the Private Party giving general information on the technical, financial and legal standing of the company proposing the project and report the result of the evaluation to the Board.

ሐ) ቦርዱ ሚኒስቴሩ ያቀረበውን የግምገማ ውጤት ሪፖርት መሠረት በማድረግ የፕሮጀክቱ ሐሳብ በቀጥታ ድርድር በመንግሥት እና የግል አጋርነት እንዲተገበር ሊወስን ወይም የቅድመ-አዋቂነት ጥናቱ እና የግል ባለሀብቱ የፋይናንስ፣ የቴክኒክ እና የሕግ አቋም በድጋሚ ተሰርቶ እንዲቀርብ ሊያዝ ወይም የፕሮጀክት ሐሳቡን ሊሰርዘው ይችላል፡፡ ሆኖም ቦርዱ ፕሮጀክቱ በቀጥታ ድርድር የመንግሥት እና የግል አጋርነት እንዲተገበር መወሰኑ የፕሮጀክቱ ሐሳብ የመጨረሻ ደረጃ ተቀባይነት አግኝቶ ለትግበራ ለኩባንያው እንደተሰጠ አይቆጠርም፡፡

c) The Board may, on the basis of the evaluation report of the Ministry, decide to endorse the project proposal for implementation by direct negotiation within the framework of Public Private Partnership or may order the pre-feasibility study and the profile of the Private Party showing the financial, technical and legal standing of the company to be revised or reject the project proposal. However, the decision of the Board to endorse the project proposal for implementation by means of Public Private partnership does not in itself constitute final acceptance of the project proposal and award of the project to the Private Party.

መ) ቦርዱ የቀረበለት የፕሮጀክት ሐሳብ በቀጥታ ድርድር በመንግሥት እና የግል አጋርነት እንዲተገበር ሲወስን የፕሮጀክቱን ሐሳብ ለጥልቅ የአዋቂነት ጥናት ወደ ሚኒስቴሩ ይልካል፡፡

d) If the Board decides to approve the implementation of the project by direct negotiation within the framework of Public Private Partnership, it shall refer the project proposal to the Ministry for detail feasibility study.

ሠ) የመንግሥትና የግል አጋርነት ዳይሬክቶሬት ጀነራል በፕሮጀክቱ ሐሳብ ላይ የሚመለከተው ተዋዋይ ባለስልጣን ዝርዝር የአዋቂነት ጥናት እንዲያከናውን ያደርጋል፡፡ በተዋዋይ ባለሥልጣን የተከናወነው

e) The Directorate General for Public Private Partnership shall cause detailed feasibility study to be conducted on the project proposal by the appropriate Contracting Authority and upon

የአዋጪነት ጥናት ሲቀርብለትም ጥናቱን ይገመግማል። ለዚህ ዓላማ የአዋጁ አንቀጽ ፲፯ እና ፲፰ እንደ አግባብነታቸው ተፈጻሚ ይሆናሉ።

ረ) የመንግሥትና የግል አጋርነት ዳይሬክቶሬት ጄኔራል የአዋጪነት ጥናት ሪፖርቱን ለቦርዱ አቅርቦ ጥናቱ ሲፀድቅ ከተዋዋይ ባለሥልጣኑ ጋር በመመካከር ለድርድር መነሻ የሚሆን የፕሮጀክት ስምምነት ረቂቅ አዘጋጅቶ ከድርድሩ በፊት መዘጋጀት እንዲችል ሰነዱን ለኩባንያው ይልካል።

ሰ) ድርድሩ ከመጀመሩ በፊት ተደራዳሪ ወገኖች ድርድሩ ሊወሰድ የሚችለውን ጊዜ እና ድርድሩ የሚመራበትን የሥነ ምግባር ደንብ በማዘጋጀት ለሚኒስቴሩ አቅርቦው ማፀደቅ ይኖርባቸዋል።

ሰ) የመንግሥት እና የግል አጋርነት ዳይሬክቶሬት ጄኔራል እና ተዋዋይ ባለሥልጣኑ በጋራ በዚህ አዋጅ መሠረት ድርድሩን ከግል ባለሀብቱ ጋር ያደርጋሉ።

ቀ) ከግል ባለሀብቱ ጋር የተደረገው የቀጥታ ድርድር ሂደት በተሳካ ሁኔታ ሲጠናቀቅ የመንግሥትና የግል አጋርነት ዳይሬክቶሬት ጄኔራል የድርድሩን ውጤት ሪፖርት እና ከየግል ባለሀብቱ ለፕሮጀክቱ ትግበራ በግል አጋርነት ተቀባይነት ማግኘቱን ለቦርዱ አቅርቦ ያስፀድቃል።

በ) ፕሮጀክቱ ከየግል ባለሀብቱ ጋር ውል መፈራረምን እና የፕሮጀክቱን ትግበራ ሂደቶች አስመልክቶ የአዋጁ አንቀጽ ፴፬ እና ከአንቀፅ ፵፬ እስከ ፷፰ ድረስ ያሉት ድንጋጌዎች ተፈጻሚነት ይኖራቸዋል።

receipt of the feasibility study carried out by the Contracting Authority, conduct a review on the study. For this purpose, Articles 17 and 18, as the case may be, of this Proclamation shall apply.

f) The Directorate General for Public Private Partnership shall present the report of the feasibility study to the Board for approval and upon approval, prepare draft project agreement that serves as base document for the negotiation in consultation with the Contracting Authority and send the document to the Private Party before the negotiation to enable it prepare for the negotiation.

g) Before embarking on the negotiation, parties to the negotiation shall agree on the timeframe within which the negotiation is to be completed and prepare a code of ethics governing the conduct of the negotiation and submit same for approval to the Minister.

h) The Directorate General for Public Private Partnership together with the Contracting Authority shall then conduct the negotiation with the Private Party in accordance with this Proclamation.

i) Upon successful completion of the negotiation, the Directorate General for Public Private Partnership shall report to the Board for approval the result of the negotiation and the acceptance of the Private Party as a Private Party for implementation of the project.

j) The Provisions of Article 34 and Articles 44 to 68 shall apply mutatis mutandis to the signing of the contract with the Private Party and the process of implementation of the project.

፫.አዋጁ የሚፀናበት ቀን

ይህ አዋጅ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የጸና ይሆናል፡፡

አዲስ አበባ ጥር ፳፮ ፪ሺ፲፭ ዓ.ም

ሃህለ ወርቅ ዘውዴ

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ

ሪፐብሊክ ፕሬዚዳንት

3. Effective Date.

This Proclamation shall inter into force on the date of its publication in the Federal Negarit Gazette.

Done at Addis Ababa, On this Day of 3rd February,

2023

SAHLE - WORK ZEWDE

PRESIDENT OF THE FEDERAL

DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት